



የቀድሞው የካይዘን ልሕቀት ኢንስቲትዩት
ከህምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም
ሂሳብ አዲት ሪፖርት

መጋቢት/2015 ዓ.ም
አዲስ አበባ

የቀድሞው የካይዘን ልሕቀት ኢንስቲትዩት የ2014 በጀት ዓመት
ከሐምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ሂሳብ

አዲት ሪፖርት

ካይዘን ልሕቀት ኢንስቲትዩት የተመደበለትን በጀት በፋይናንስ አዋጅ፤ ደንብ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሠረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2014 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች እና ማስታወሻዎች አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶቹን የማዘጋጀት ኃላፊነት የካይዘን ልሕቀት ኢንስቲትዩት ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶቹን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው ።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለምአቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የፌዴራል ዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ (የአዲት አስተያየት) ለመስጠት ያስችለናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የካይዘን ልሕቀት ኢንስቲትዩት ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም የኢንስቲትዩቱ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው ።

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ ሪፖርት ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዞ ቀርቧል፡፡-

- የሂሳብ ማመዛዘኛ ሪፖርት

ለኦዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀትና በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪ እና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ደንብና መመሪያ የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤

ካይዘን ልሕቀት ኢንስቲትዩት የ2014 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ በመሆኑ በእኛ አስተያየት የኢንስቲትዩቱ የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓት አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል፡፡

ህጋዊነትን ያልተከተሉ ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

ወጪ፤

1. የወጪ ሂሳቦች የሚመዘገቡት የገ/ኢ/ል/ሚ/ር ነሐሴ 1999 ዓ.ም ባወጣው የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መመሪያ መሠረት እና ለ2014 በጀት ዓመት በተፈቀደው የበጀት ድልድል መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ ብር 332,168.00 በተገቢው ሂሳብ መደብ ሳይመዘገብ ተገኝቷል፡፡
2. የፌደራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ክፍል ሁለት አንቀፅ 8 ንዑስ አንቀፅ 2/መ ወጪ የተደረገው ገንዘብ በዕለቱ በሂሳብ መዝገብ ላይ ለዚሁ ተግባር በተዘጋጀው የኮምፒውተር ሥርዓት መመዝገብና በሂሳብ ሌጅር ላይ መወራረስ እንደሚገባው ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ በመመሪያው መሰረት የሚፈፀም መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤

➤ በሂሳብ መደብ 2111101(6111) ብር1,399,891.00 በደመወዝ መክፈያ ዝርዝር ላይ የሚታይ ሲሆን በእንቅስቃሴ መዝገብ (TR) ላይ ብር 1,409,718.23 ተመዝግቦ በመገኘቱ ከፔሮል ምዝገባው በብር 9,827.32 ብልጫ ተመዝግቦ ተገኝቷል ::

➤ በሂሳብ መደብ 2111201(6121) ብር 640,236.68 በደመወዝ መክፈያ ዝርዝር ላይ የሚታይ ሲሆን በእንቅስቃሴ መዝገብ (TR) ላይ ብር 650,064.00 በመመዝገቡ ምክንያት ብር 9,827.32 በማነስ ተመዝግቦ ተገኝቷል ::

ከሰላምታ ጋር

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት